



Waggaa 18^{ffaa} Lak. 2/1997
 ፲፰ኛ ዓመት ቁጥር ፪/፪ሺ፪
 18th year No. 2/2005

Finfine, Ebla 17 bara 2002
 ፊንፕይ፣ ሚያዝያ ፲፮ ቀን ፳ሺ፪
 Finfine, April 25, 2010

MAGALATA OROMIYAA

መ ገ ለ ተ ኦ ሮ ሚ ያ

MEGELETA OROMIA

<p>Gatiin Tokko ያንዱ ዋጋ Unit Price</p>	<p>To'annoo Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በጨፌ ኦሮሚያ ጠባቂነት የወጣ</p>	<p>Lak. S. Poostaa 21383-1000 የፖ.ሣ.ቁጥር P.O.Box</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

QABEENTAA	ማውጫ	CONTENT
<p>Labsii Lak. 155/2002 Labsii Walqunnamtii Mana Maree Aanaafi Mana Murtii Aanaa Jidduu Jiru Murteessuuf Bahe Fuula 1</p>	<p>አዋጅ ቁጥር ፩፻፶፭/፪ሺ፪ በወረዳ ምክር ቤትና በወረዳ ፍርድ ቤት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ገጽ ፩</p>	<p>Proclamation No. 155/2010 A Proclamation to Determine the Relationship Between Woreda Council and Woreda Court ... Page 1</p>
<p>Labsii Lak. 155/2002 Labsii Walqunnamtii Mana Maree Aanaafi Mana Murtii Aanaa Jidduu Jiru Murteessuuf Bahe Manni Maree Aanaa qaama Caffee Oromiyaatiin gaditti dhaabbatee fi abbaa aangoo ol'aanaa Aanichaa waan ta'eef; Manni Murtii Aanaa qaama aangoo abbaa seerummaa qabu ta'ee, seeraa fi seera qofaan hojjachuudhaan amantaa uummataa horachuu akka danda'u, hojii isaatis karaa Bakka Bu'oota Uummataa hawaasaaf akka ibsu taasisuun, iftoomaa fi ittigaafatamummaa qaama kanaa mirkaneessuu keessatti shoora ol'aanaa qabaachuun isaa itti amanamee Caffeedhaan kan murtaa'e waan ta'eef; Akkaataa kanaan qabiyyee fi daangaa gabaasa dhiyaatuu, akka waliigalattis walqunnamtii qaamolee kana lamaan jidduu jiraachuu qabu haala ifa ta'ee fi bilisummaa abbaa seerummaa hintuqneen murteessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef;</p>	<p>አዋጅ ቁጥር ፩፻፶፭/፪ሺ፪ በወረዳ ምክር ቤትና በወረዳ ፍርድ ቤት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ የወረዳ ምክር ቤት ከጨፌ ኦሮሚያ ቦታች የተቋቋመና የወረዳው ከፍተኛ የሥልጣን አካል በመሆኑ፤ የወረዳ ፍርድ ቤት የዳኝነት ሥልጣን ያለው አካል ሆኖ በሕግን በሕግ ብቻ በመሥራት የሕዝብ ዕምነት ማትረፍ እንዲችል እና ሥራውንም በሕዝብ ተወካዮች በኩል ለማክበረሰቡ እንዲገልጽ ማድረግ የዚህን አካል ግልጽነትና ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ ታምኖበት በጨፌ በመወሰኑ፤ በዚህ መሠረት የሚቀርበውን ሪፖርት ይዘትና የሪፖርቱን ወሰን፣ ባጠቃላይም በሁለቱ አካላት መካከል መኖር የሚገባውን ግንኙነት ግልጽ በሆነና የዳኝነት ነጻነትን በማይነካ ሁኔታ መወሰን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤</p>	<p>Proclamation No. 155/2010 A Proclamation to Determine the Relationship Between Woreda Council and Woreda Court WHEREAS, the Woreda Council is the supreme organ of the Woreda established below Caffee Oromia; WHEREAS, the Woreda Court is the judicial organ that should perform its duty only in accordance with the law so that it may acquire public confidence and Caffee believed in and decided that reporting its performances to the public through their representatives would play greater role in ensuring the transparency and accountability of the organ; WHEREAS, it has been important to determine the content and scope of the report and the relationship that should exist between the two organs in clear terms and in a way that does not affect judicial independence;</p>

Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 1994 Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera.

KUTAA TOKKO
TUMAALÉE WALIIGALAA

1. Mata Duree Gabaabaa

Labsiin Kun Labsii “Walqunnamtii Mana Maree Aanaa fi Mana Murtii Aanaa Jidduu Jiru Murteessuuf Bahe, Labsii Lak.155/2002,” jedhamee waamamuu ni danda’aa.

2. Hiika

Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee Labsii kana keessatti:-

- 1) “Caffee,” jechuun akkaata Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keewwata 46(1) jalatti tumameen kan dhaabbate qaama seera baasaa fi abbaa aangoo ol’aanaa Mootummaa Naannichaati.
- 2) “Mana Maree Aanaa,” jechuun qaama akkaataa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe keewwata 76 fi 79n dhaabbatee fi abbaa aangoo ol’aanaa Aanichaati.
- 3) “Mana Murtii Aanaa,” jechuun qaama abbaa seerummaa Naanichaa kan garjallaa fi sadarkaa duraati.
- 4) “Walqunnamtii Mana Maree Aanaa fi Mana Murtii Aanaa,” jechuun karoora fi gabaasa Mana Murtii ilaalchisee walitti dhufeenya qaamolee kana lamaan jiddu jiru jechuudha.
- 5) “Hojii Waliigalaa,” jechuun karoora, raawwii hojii gurguddoo fi bu’aalee argaman, akkasumas rakkoolee yeroo hojii gabasichaa keessa Mana Murtii Aanichaa mudatan kan hammatuudha.
- 6) “Yaada gaarii,” jechuun yaada dhugaa irratti hundaa’ee fi garee tokko miidhuuf ykn fayyaduuf hindhiyaanne jechuudha.
- 7) “Bilisummaa Abbaa Seerummaa,” jechuun Abbaan Seeraa ykn Manni Murtii tokko dantaa ol’aanaa hawaasaaf jecha dhiibbaa ykn sodaa ykn jiddu galummaa kamiyyuu irraa walaba haala ta’een seeraa fi seera qofaan abboomee murtii kennuudhaaf mirgaa fi dirqama qabu kan ibsuudha.

3. Daangaa Raawwatiinsa Labsichaa

Labsiin kun gabaasa hojii Manni Murtii Aanaa Mana Maree Aanaaf dhiyeessu irratti raawwatiinsa qabaata.

ተሻሽሎ በወጣው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት ማጽደቅ አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፹፱ አንቀጽ ፵፱/፫/ ሀ/ መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ የወረዳ ምክር ቤትና የወረዳ ፍርድ ቤት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፳፻፳፭/፪ሺ፪ ተብሎ ሲጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- ፩) «ጨፌ» ማለት ተሻሽሎ በወጣው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፮/፩/ ሥር እንደተደነገገው የክልሉ መንግሥት ሕግ አውጪ እና ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡
- ፪) «የወረዳ ምክር ቤት» ማለት ተሻሽሎ በወጣው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፸፮ እና ፸፱ መሠረት የተቋቋመ የወረዳው ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡
- ፫) «የወረዳ ፍርድ ቤት» ማለት የክልሉ የበታችና የመጀመሪያ ደረጃ የዳኝነት አካል ነው፡፡
- ፬) «የወረዳ ምክር ቤትና የወረዳ ፍርድ ቤት ግንኙነት» ማለት የፍርድ ቤትን ዕቅድና ሪፖርት በተመለከተ በእነዚህ ሁለት አካላት መካከል ያለው ግንኙነት ነው፡፡
- ፭) «ጠቅላላ ሥራዎች» ማለት ዕቅድ፣ የዋና ዋና ሥራዎችን አፈጻጸምና የተገኙ ውጤቶችን፣ እንደዚሁም በሪፖርቱ የሥራ ጊዜ ውስጥ የወረዳ ፍ/ቤቱን ያጋጠሙ ችግሮችን የሚያጠቃልል ነው፡፡
- ፮) «ቅን ልቦና» ማለት በእውነት ላይ የተመሠረተና አንድን ወገን ያላገባብ ለመጉዳት ወይም ለመጥቀም ያልቀረበ ሀሳብ ማለት ነው፡፡
- ፯) «የዳኝነት ነጻነት» ማለት ዳኛው ወይም አንድ ፍርድ ቤት ለአጠቃላይ ማንበረሰቡ ጥቅም ሲባል ያለምንም ተጽዕኖ ወይም ስጋት ወይም ከማንኛውም ጣልቃ ገብነት ነጻ በሆነ ሁኔታ ለሕግና ለሕግ ብቻ ተገዢ ሆኖ ውሳኔ ለመስጠት ያለውን መብትና ግዴታ የሚገልጽ ነው፡፡

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ የወረዳ ፍርድ ቤት ለወረዳ ምክር ቤት በሚያቀርበው የስራ ሪፖርት ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 49(3)(a) of Proclamation No. 46/2001 of the Revised Constitution of the Oromia National Regional State, it is proclaimed as follows:

Section One
General Provisions

1. Short title

This Proclamation can be referred to as “Proclamation to Determine the Relationship Between the Woreda Council and the Woreda Court, No 155/2010”.

2. Interpretations

- 1) “Caffee”, means the legislative body and the supreme Organ of the Regional state established in accordance with Article 46(2) of the constitution of Oromia National Regional state
- 2) “Woreda Council”, means the supreme organ of the district that is established in accordance with articles 76 and 79 of the constitution of the Regional state.
- 3) “Woreda/District Court”, means the lower and first instance court in the hierarchy of the state judiciary.
- 4) “Relationship between the Woreda Council and the Woreda/District Court,” means the relationship that exists between the two organs concerning the plan and performance report of the Woreda Court.
- 5) “Major Activities”, means the plan, core performances and out comes & challenges faced by the Woreda/ District Court during the report period.
- 6) “Good Faith”, means comments based on the truth and that are not forwarded improperly to benefit or hurt any party.
- 7) “Judicial Independence”, means the right and duty conferred, in the general interest of the public, on a court or a judge to be free of any pressure or fear or interference in order to carry out judicial functions only in accordance with the law.

3. Scope of the proclamation

This proclamation has application on the work report that the Woreda Court/District submits to the Woreda Council.

Kutaa lama

Waa'ee gabaasa dhiyeessuu

4. Qaamolee Gabaasni Dhiyaatuuf

- 1) Manni Murtii Aanaa Mana Maree Aanaaf gabaasa ni dhiyeessa.
- 2) Kan Keewwata kana Keewwata Xiqqaa (1) jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee, Manni Murtii Aanaa Mana Murtii Ol'aanaaf gabaasa raawwii hojii isaa ni dhiyeessa.
- 3) Kan Keewwata kana Keewwata Xiqqaa (2) jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee, Mana Murtii Aanaa Mana Murtii Ol'aanaaf gabaasa yammuu dhiyeessu yaada walgahiin Mana Maree Aanaa gabaasicha irratti kenneef Mana Murtii Ol'aanaaf ni gabaasa.
- 4) Manni Maree Aanaas bu'aa gabaasa raawwii hojii irraa argame yeroo, eroodhaan Caffeedhaaf sirnaan gabaasuu qaba.

5. Qabiyyee Gabaasaa

- 1) Manni Murtii Aanichaa Mana Maree Aanaatiif gabaasni dhiyeessu dhimmoota hojii waliigalaa qofa irratti ta'a.
- 2) Kan keewwata kana keewwata xiqqaa (1) jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee, gabaasni dhiyaatu karoora hojii Mana Murtii Aanichaa , bu'aa gabaasa raawwii hojii sadarkaa sadarkaan argame, rakkoolee gurguddoo mudatee fi fala kaa'ameef hammachuu qaba.

6. Haala Gabaasni Itti dhiyaatu

- 1) Manni Murtii Aanaa gabaasa raawwii hojii isaa kurmaana kurmaanaan Mana Maree Aanaatiif dhiyeessuu qaba.
- 2) Kan keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee gabaasni Mana Mareetiif walgahii irratti akka dhiyaatu Afyaa'iin Mana Maree Aanichaa guyyaa 15 dura xalayaadhaan Pireezidaantii Mana Murtii Aanichaaf beeksisuu qaba.
- 3) Manni Murtii Aanichaatis gabaasicha qopheessee walgahiin Mana Marichaa gaggeeffamuuf guyyaan 5 yoo hafu waajjira Afyaa'iitti erguu qaba.
- 4) Kan Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 2 fi 3 jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee, gabaasni Mana Murtii Aanaa walgahii Mana Maree Aanaa irratti karaa Pireezidaantii ykn bakka bu'aa Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa kan dhiyaatu ta'a.

ክፍል ሁለት

ስለ ሪፖርት አቀራረብ

፬. ሪፖርት የሚቀርብላቸው አካላት

- አ) የወረዳ ፍርድ ቤት ለወረዳ ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባል።
- ለ) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /አ/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳ ፍርድ ቤት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀርባል።
- ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /ለ/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳ ፍርድ ቤት የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ በሪፖርቱ ላይ የሰጠውን ሀሳብ ለከፍተኛ ፍርድ ቤት በሚያቀርበው ሪፖርት ውስጥ በማካተት ያቀርባል።
- ሐ) የወረዳ ምክር ቤትም ከሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱ የተገኘውን ውጤት በየጊዜው በሥርዓት ለጨፌ ሪፖርት ማድረግ አለበት።

፭. የሪፖርቱ ይዘት

- አ) የወረዳ ፍርድ ቤት ለወረዳ ምክር ቤት የሚያቀርበው ሪፖርት ጠቅላላ ሥራዎችን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ብቻ ይሆናል።
- ለ) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /አ/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚቀርበው ሪፖርት የወረዳ ፍርድ ቤቱን የሥራ ዕቅድ፣ በየደረጃው የተገኘውን የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ውጤት፣ ያጋጠመው ምርመራ ችግሮችንና የተቀመጡትን መፍትሄዎች ማቀፍ አለበት።

፮. ሪፖርት ስለሚቀርብበት ሁኔታ

- አ) የወረዳ ፍርድ ቤት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን በየሦስት ወሩ ለወረዳ ምክር ቤት ያቀርባል።
- ለ) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /አ/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳው ምክር ቤት አፈ ገባኤ በወረዳው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ሪፖርት እንዲቀርብ ከ፲፭ ቀናት በፊት ለወረዳው ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በደብዳቤ ማሳወቅ አለበት።
- ለ) የወረዳው ፍርድ ቤትም ሪፖርቱን በማዘጋጀት የወረዳው ምክር ቤት ስብሰባ ሊካሄድ ጅ ቀናት ሲቀሩት ለአፈ ገባኤው ጽሕፈት ቤት መላክ አለበት።
- ሐ) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /ለ/ እና /ለ/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የወረዳ ፍርድ ቤት የሥራ ሪፖርት በወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የሚቀርበው በፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት ወይም በፕሬዚዳንቱ ተወካይ አማካይነት ይሆናል።

Section Two

About Reporting

4. Organ to Hear Report

- 1) The Woreda Court reports to the Woreda/District Council.
- 2) Notwithstanding the provision of Sub-Article 1 the Woreda/District Court also reports to the High Court.
- 3) Notwithstanding the provision of Sub-Article 2 its report to the High Court includes comments of the Woreda Council
- 4) The Woreda Council shall formally submit its periodic report to "Caffee" concerning its findings of the performance report of the Woreda/District Court.

5. Contents of the report

- 1) Report of the Woreda Court/District to the Woreda Council contains only major activities of the court.
- 2) Notwithstanding the provision of Sub-Article 1 the report shall contain the plan of the court, out comes of reporting so far, problems faced and solutions given.

6. How report is made

- 1) The Woreda Court submits its report to the Woreda Council quarterly.
- 2) Notwithstanding the provision of Sub-Article 1 the speaker of the Woreda Council shall notify in writing the president of the Woreda/District Court 15 days before the report is heard on the meeting of the Council.
- 3) The Woreda/District Court shall then prepare its report and send to the office of the speaker 5 days before the meeting begins.
- 4) Notwithstanding the provisions of Sub-Article 2 and 3 the report of the Woreda Court shall be presented to the meeting of the council by president of the Woreda/District Court or his/her representative.

5) Kan keewwata kana keewwata xiqqaa (4) jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee, Abbootiin Seeraa Mana Murtii Aanaa kan biroon walgahii Mana Maree Aanichaa irratti dhiyaachuuf ykn argamuuf dirqama hin qaban.

7. Yeroo Gabaasni Itti Dhiyaatu

- 1) Gabaasni Mana Murtii Aanaa walgahii Mana Maree Aanaaf waggaa yeroo lama dhiyaachuu qaba.
- 2) Yeroon kunis, walakkaa fi xumura waggaa irratti ta'a.

8. Haala Gabaasni Itti Xiinxalamu

Walgahiin Mana Maree Aanaa gabaasa Mana Murtii Aanaa yammuu dhaggeeffatu walgahicha irratti yaadawwan dhiyaatan yaada gaarii fi haala bilisummaa abbaa seerummaa hin tuqneen ta'uu qaba.

9. Dhimmoota Dhoorkaman

- 1) Kan Labsii kana keewwata 8 jalatti tumame akkuma eeggametti ta'ee, marii gabaasichaa keessatti walgahiin Mana Maree Aanaa:
 - (a) Dhimmoota Mana Murtiitti dhiyaachuuf adeemsa irra jiran, dhimmoota dhiyaatanii falmiirra jiranii fi dhimmoota murtii argatan kaasuu;
 - (b) Dhimmoota kabajaafi eenyummaa dhuunfaa pirezidaantii Mana Murtii, Abbootii Seeraafi kabaja Mana Murtichaa tuquu danda'an kaasuu;
 - (c) Pirezidaantii Mana Murtii, Abbootii Seeraa ykn Miseensa Mana Murtii kan biroo hojiirra gaggeessuu, mindaa irraa dhaabuu ykn kutuu, ykn tarkaanfii biroo fudhachuu hin danda'u.
- 2) Dhimmootni keewwata kana keewwata xiqqaa 1(a) (b) fi (c) jalatti tarreeffaman yammuu raawwataman Afyaa'iiin Mana Maree Aanichaa kaka'umsa mataa isaatiin ykn yaadachiisa nama gabaasa dhiyeessuutiin dhoorkuu ykn dhaabsisuu qaba.

10. Seerota Raawwatiinsa hin Qabaanne
Seeronni, Qajeelfamoonni, Murtii fi Hojimaanni Labsii kanaan walfaallessan kamiyyuu raawwatiinsa hin qabaatan.

11. Yeroo Labsiin Kun Hojiirra Ooluu
Labsiin Kun Ebla 17 bara 2002 irraa eegalee hojiirra kan oolu ta'a.

Finfinnee, Ebla 17 bara 2002

Abbaaduulaa Gammadaa
Pirezidaanti Bulchiinsa Mootummaa
Naannoo Oromiyaa

፩) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ /፬/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሎች የወረዳ ፍርድ ቤቱ ዳኞች በወረዳው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የመቅረብ ወይም የመገኘት ግዴታ የለባቸውም።

፪. ሪፖርት የማቅረቢያ ጊዜ

- ፩) የወረዳ ፍርድ ቤት ሪፖርት በዓመት ሁለት ጊዜ ለወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ መቅረብ አለበት።
- ፪) ይህ ጊዜም በግማሽ ዓመትና በዓመቱ መጨረሻ ላይ ይሆናል።

፫. ሪፖርቱ ስለሚገመገምበት ሁኔታ

የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ የወረዳ ፍርድ ቤትን ሪፖርት በሚያደምጥበት ወቅት በስብሰባው ላይ የሚቀርቡት ሀሳቦች በቅን ልቦናና የዳኝነትን ነጻነት በማይነካ ሁኔታ መሆን አለበት።

፬. የተከለከሉ ጉዳዮች

- ፩) በዚህ አዋጅ አንቀጽ /፭/ ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በሪፖርቱ ላይ ውይይት ሲደረግ የወረዳ ምክር ቤት ስብሰባ፡-
 - (ሀ) ፍርድ ቤት ለመቅረብ በሂደት ላይ ያሉ ጉዳዮችን፣ ቀርቦው በክርክር ላይ ያሉ ጉዳዮችንና ውሳኔ ያገኙ ጉዳዮችን ማንሳት፣
 - (ለ) የፍርድ ቤቱን ክብር፣ የፕሬዚዳንቱንና የዳኞችን የግል ክብርና ስብዕና ሊነኩ የሚችሉ ጉዳዮችን ማንሳትን እና
 - (ሐ) የፍርድ ቤቱን ፕሬዚዳንት፣ ዳኞችንና የፍርድ ቤቱን ሌሎች አባሎች ከሥራ ማሰናበት፣ ደመወዝ ማስቆም ወይም መቆረጥ፣ ወይም ሌሎች እርምጃዎችን መውሰድ አይችልም።
- ፪) በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ ፩ /ሀ/፣ /ለ/ እና /ሐ/ ሥር የተዘረዘሩት ጉዳዮች በሚፈፀሙበት ጊዜ የወረዳው ምክር ቤት አፈገባኢ በራሱ ተነሳሽነት ወይም ሪፖርቱን በሚያቀርበው ሰው አሳሳቢነት ድርጊቱን መከልከል ወይም ማስቆም አለበት።

፭. ተፈጻሚነት የሌላቸው ሕጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ማናቸውም ሕጎች፣ መመሪያዎች፣ ውሳኔዎችና አሠራሮች ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

፮. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከሚያዝያ ፲፮ ቀን ፪ሺ፪ ዓ.ም. ጀምሮ ሥራ ላይ የሚውል ይሆናል።

ፊንፊኔ፣ ሚያዝያ ፲፮ ቀን ፪ሺ፪ ዓ.ም.

አባዱላ ገመዳ
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
መስተዳድር ፕሬዝዳንት

5) Notwithstanding the provision of Sub-Article 4 other judges of the Woreda Court have no duty to attend the meeting of the Woreda Council.

7. Time of Report

- 1) The report of the Woreda Court shall be presented to the meeting of the Woreda council twice a year.
- 2) This time shall be at the mid and at the end of the budget year.

8. How to evaluate the report

When hearing the report of the Woreda Court comments from the congregation of the Woreda Council shall be made in good faith and in a way that does not affect judicial independence.

9. Prohibitions

- 1) Notwithstanding the provision of article 8, in its discussion on the congregation of the Woreda Council is prohibited from:
 - (a) Raising cases to be brought or pending before the court and cases already disposed of by the court,
 - (b) Raising matters that may affect the reputation and personal integrity of the president and judges of the court and that of the dignity of the court,
 - (c) Firing the president, judges or other staffs of the court, suspending or deducting their salary or taking any other measure.
- 2) Where the prohibitions under the preceding sub articles occur speaker of the Council shall stop or interject such occurrences upon his own initiation or with the request of the person presenting the report.

10. Inapplicable laws

Laws, regulations, decisions or practices that contravene this proclamation shall not be applicable.

11. Coming into Force of the Proclamation

This proclamation will come into force as of April 25, 2010.

Done at Finfinne, 25th day of April 2010

Abadula Gemedaa
President of Oromia
National Regional State